

# የአገር ኩራት አስራት

ከፍያለው ጌቱ፣ ማክሰኞ ግንቦት ፲፰ ቀን ፪ሺህ፯ ዓም

~~~~~

እውነቱን ልነገርህ ስማኝ ፕሮፊሰር፣  
ሰው ሞተ አይባልም ደግ ሰርቶ ቢቀበር፣  
ብትችልህም ኑሮ አስመስሎ ማደር፣  
አንተም እንደ ሰዎች መኖር ትችል ነበር፣

#####

አሁንም አልሞትህም እውነቱን ልነገርህ፣  
ተተኪ ሰው አለ ከፍ የሚል ከሰርህ፣  
በሰጠህን ማሳ ፍሬ ሚዘራልህ፣  
አሁንም አልሞትህም እውነቱን ልነገርህ ፣

እናሸገራለን ሰፊ ነው ድልድይህ፣  
አንተ ለኛ ስትል ብታልፍም ህይወትህ፣  
ትናንት ተገናኘን ሊከበር ልደትህ፣  
ደግመን ልንዘክርህ፣

ስምህን አውስተን ለትውልድ ልንሰጥህ፣

#####

የኢትዮጵያ የአገር ኩራት አስራት፣  
የወገን አለኝታ መብራት የምትሰጥ ፋካት፣  
አሰረህ ትተሐል የማይበጠስ ሰንሰለት፣  
አስቀምጠሐል የማይዘግ ብረት፣

ዋ ዋ አስራት ማለት 'ያ' ነው፣  
ደግነት ብቻ ክፋት በውስጡ የለለበት ፣  
የህዝብ አይን ነው አስራት ፣  
የህዝብ የአማራ የወገን ኩራት፣

በነዛ በትናንሾቹ በጠላቶች ሰፈር፣  
ከበሮ ሲመታ ሲጎሰም ነጋሪት ፣  
እንደ ናዝራት ጌታ ሲሰቅሉህ በሌሊት ፣  
ልጆቻችሁ አንድ ሁነው አንተ ባትነሳ ፣

ታሪክህን አነሱት ፣ ዳግም አወገሱት ፣  
ብርቀዩ ስራሕን ደጋግመው አወሱት፣

ጠላቶችህ መጠው ስራህን ቢገፉት፤  
ሞክረው ሊልጡት ዳግመኛ ቢለፉት፤  
አፍሮ ተመለስ ተሸክሞ ውርዴት፤  
ማይችለውን ጭኖ ባነስ ማንነት ፤

#####

ከአባቶችህ የወረሰህው፤  
አስራት ታሪክህ ህያው ነው፤  
ለዘላለም የማንረሰው፤  
አፈር ምስን የማንቀበረው፤  
ደምህን ፈጅተህ ህይወትህን የገበርህው፤  
ለዚህ የዋህ ህዝብ ብለህ ነው፤  
አስራት ታሪክህ ህያው ነው፤  
ዘላለም የማይጠፋን የማንረሰው፤  
አስራት ልጆችህ ቃል ገብተናል፤  
ውለታሕን ላንረሰው ፤

አስራት ታሪክህ እጹብ ድንቅ ነው፤  
ከዘርዳዳቆብ፣ ከልብነድንግል፤  
ከምኒልክ ፣ ከቴዎድሮስ የወረሰህው ፤  
አስራት ታሪክህ ህያው ፣ ህያው ነው፤  
ገደብ ጣራ የለለው ህዝብ የማይሸረው፤

#####

የብስራት ልጅ አስራት ፤  
የጨቋኞችን ቀንበር አልፈህ፤  
ከአቅም በላይ ግፍ ተጭነህ፤  
በጭላጭል ዘልቀህ ወጠህ ፤  
ለአማራ ሰርተሐል ወያኔን እረስተህ፤  
በአንድ አስተሳሰረህ፤  
ስር መሰረት ሁነህ፤  
በሾህ አለንጋ እየተገረፍህ ፤  
በጠባብ እስር ቤት ታስረህ፤  
እንደ ስቃይ ሳታየው በደስታ አጣጥመህ፤  
ለህዝብህ ልትሰጥ ፍትህ ፤  
ተናግረህ በአንደበትህ ወገነህን ወደህ፤  
የሰጠህን አደራ ይቀጥላል በራዕይህ፤

እንድታየን በመንፈስህ፤

አስራት ዘላለም ኗሪ ነህ፤

ጊዜያዊ ጥቅም ያልደለለህ፤

በውስጣችን የሰረጽህ፤

አስራት ማለት አንተ ነህ፤

ለአገር ፣ለወገን ለህዝብ የቆምህ፤

ጎዳናችን ያሳየህ ፍሬ ያፈራህ ፤

አንድ-አለምን ፣ይልቃልን ፣እስክንድርን ፣አቢዮትን የወለድህ፤

አስራት ማለት አንተ ነህ ?

ያልሞትህ በህይወት ያለህ።